

አህዴድና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ

የአህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ በቅርቡ ባካሄደው ስብሰባ ብዙም የመገናኛ ብዙኃንን ትኩረት ያልሰጠ ነገር ግን ለስብሰባ በተጠሩት የድርጅቱ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት አማካይነት የሃገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ አንድ ትልቅ ጉዳይ ተነስቶ ነበር።

የአመራር ሽግግ ማካሄድ በሚል አጀንዳ ላይ ለመነጋገር ለስብሰባ የተጠሩት እነዚህ የድርጅቱ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ስብሰባውን የጠራው የድርጅቱ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በአለቱ ወደተያዘው ዋና የመነጋገሪያ አጀንዳ ከመግባቱ በፊት አንድ አንገብጋቢ ወቅታዊ ጉዳይ በማንሳት ስራ አስፈጻሚው ምላሽ እንዲሰጥበት ጠይቀው ነበር። ይኸውም "የአህዴድ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በቅርቡ በሃገራችን ላይ የተደነገገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተቃዋሚነት በሚል በስፋት እየተወራ ስለሆነ ማብራሪያ እንድትሰጡን እንፈልጋለን" የሚል ነበር።

በወቅቱ የድርጅቱ ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ለማ መገርሳም "እንደ እውነቱ ከሆነ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ በውስጣችን አልፈለግንውም ነበር፤ ነገር ግን መሬት ላይ ያለው ተጨባጭ የፀጥታ ችግር የዚህ አዋጅ መውጣት የሚያስገድድ ስለሆነ የግድ መቀበል ነበረብን" የሚል ምላሽ ከሰጡበት በኋላ የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ወደ ዋናው የመወያያ አጀንዳቸው እንደገቡ ለማወቅ ተችሏል።

አቶ ለማ መገርሳ የሰጡት ማብራሪያ ትክክል ነበር። የትም ቢሆን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሃገር መምራትና ህዝብን ማስተዳደር የሚፈልግ መንግስት የለም። አስገዳጅ ሁኔታ ካልተፈጠረበት በቀር ማንኛውም መንግስት ሃገሩንና ህዝቡን በመደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓት ማስተዳደርና መምራት ቀዳሚ ምርጫው እንደሆነ የታወቀ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም ቢሆን እንደተባለው መሬት ላይ በሚታየው ተጨባጭ የፀጥታ ችግር ተገዶ ካልሆነ በቀር ሃገራችንን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማስተዳደር ምንም አይነት ፍላጎት ሊኖረው ይችላል ተብሎ አይገመትም። ቀደም ሲል ታውጆ ለአስር ወራት ያህል የቆየው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ሰላማችን በአስተማማኝ ሁኔታ ሳይረጋገጥ እንዲነሳ የተወሰነው ሃገራችንን በመደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓት ለማስተዳደር መንግስት ከነበረው ከፍተኛ ፍላጎትና ጉጉት የመነጨ እንደነበር መከድ የሚቻል አይደለም።

በአሁኑ ጊዜ ከአዲስ አበባ ወደ አራቱም የሃገራችን አቅጣጫዎች የሚወስዱ አውራ መንገዶች ተዘግተው ዜጎች ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስ የማይችሉበት አስቸጋሪ የፀጥታ ሁኔታ በተፈጠረበትና በዚህ ሁከትና ብጥብጥ ከሁሉም የሃገራችን ህዝቦች በከፋ መልኩ የኦሮሞ ህዝብ ተጎጂ በሆነበት ተጨባጭ ሁኔታ ከማንም ድርጅት በፊት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መቀበል ብቻም ሳይሆን እንዲወጣም ግፊት ማድረግም የነበረበት አህዴድ ነው። ምክንያቱም አዋጁ ከማንም በላይ የሚጠቅመው በዚህ ሁከትና ብጥብጥ ሰላሙ የታወከው እና ልማቱ የተስተገንገለው የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳደር በመሆናቸው ነው።

የሚያሳዝነው ትንሽ ኮሽ ባለ ቁጥር ለዜጎቹ የጉዞ ማስጠንቀቂያ ማስተላለፍ መደበኛ ስራው የሆነው የአሜሪካ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት የደነገገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመቃወም ጠንካራ መግለጫ ማውጣቱ ነው። ሃገራችንና ህዝባችን በሰላም እጦት እየታመሱ፤ በየቀኑ የሰው ህይወትና ንብረት እንደዘበት እየወደመ፤ በተፈጠረው ሁከትና ብጥብጥ ከአዲስ አበባ ወደየትም አቅጣጫ መንቀሳቀስ የማይቻልበት ሁኔታ እየተፈጠረ በመሄዱ የአሜሪካ ዜጎች ወደ ኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን የፀጥታ ችግር ያልታየበት ወደ አማራ ክልል ጭምር እንዳይንቀሳቀሱ ከጥቂት ቀናት በፊት የጉዞ ማስጠንቀቂያ ማስተላለፍ እየታወቀ የአሜሪካ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ደምክራሲያዊ ምህዳሩን ያጠባል፤ የሰብአዊ መብትን ይጥሳል በሚል ሽፋን በጥብቅ መቃወሙ በሌላው አለም እንደምናየው ሰላማችን ታውኮ ሃገራችን ብትንትንጥ ብትወጣ ደንታ እንደማይሰጠው የሚያረጋግጥ ነው።

ለነገሩ ከሃገራችንና ህዝባችን ሰላምና ደህንነት በላይ ፈረንጆችን ለማስደሰት የሚወጣም ሆነ እነሱን ላለማስቀየም የሚቀር ህግ ባለመኖሩ መንግስት በሃገራችን የተፈጠረውን የፀጥታ ችግር መልክ በማስያዝ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት የመጠበቅና የማረጋገጥ ባለበት ህገመንግስታዊ ሃላፊነት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲወጣ መወሰኑ የሚያስመሰግነው እርምጃ ነው። አዋጁ ዘግይቷል ከሚል በቀር ሰላሙ የታወከው ህዝባችን በአዋጁ መውጣት ደስተኛ ነው። እንደት ቢባል አዋጁ በወጣ በአጭር ጊዜ ውስጥ በተለያዩ የሃገራችን አክባቢዎች ተፈጥሮ የነበረው ሁከትና ብጥብጥ ቆሞ ከሞላ ጎደል ሰላም ሲሰፍን በአይነት እየተመለከተ ነውና።

በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሰላማችን እንደሚረጋገጥ እና ያሰቡት የሁከትና የብጥብጥ አጀንዳ እንደማይሳካ አስቀድመው የተረዱት የቀለም አብዮተኞች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዳይወጣ በብርቱ መቃወማቸውም የሚጠበቅ ነበር። ምክንያቱም የእነሱ ዋናው አላማ በዚህ ሁከት ተጠቅመው መንግስት በማንበርከክ በአቋራጭ ስልጣን መያዝ ካልሆነም ስርዓቱን (በዚያውም ሃገሪቱ ቢሆን) ማፍረስ መሆኑ ይታወቃል።

አሁንም ቢሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለመፈታተንና ተግባራዊ እንዳይሆን ለማድረግ የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። በመንግስት የወጣው ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በፓርላማ እንዳይፀድቅም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች አማካይነት ከፍተኛ የሆነ ቅስቀሳ እያካሄዱ ነው። ይሁን እንጂ ከፍተኛ የሆነ የህዝብና የሃገር ሃላፊነት የተሸከመው የተወካዮች ምክር ቤት ለህዝባችን ሰላምና ለሃገራችን ደህንነት ሲባል በመንግስት የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተቀብሎ በማፅደቅ ነውጠናቸውን በማሳፈር ታሪክ እንደሚሰራ ምንም ጥርጥር የለውም።

ታደሰ አለማዮህ
ከአዳማ
የካቲት 18 ቀን 2010